

የመሬት ይዘት መብትና በመሬቱ ገዢ የተወራ ቤት ባለቤትነት ተያቄ፡ ከፍርድ ገዢ የቀረበ ትኩት

፳፻ መንግሥት*

መግበታ

በዚህ ርዕስ የሚተካት ሆኖት የፈጸመ ቅ/ቤት የሰበር ወሳኔዎች
ና ተወቃ:: ሆኖች ወሳኔዎች በእኔኝ ርዕስ ሰር ለመተካት የተፈላጊውም
እንደማ ፍርድ ተመሳሪያነት ስላጥው ነው:: ሆኖች የሚተካው ቅ/ቤቱ በተመሳሳይ
ትክክለኛ የሚሰጣቸው የተለያየ ወሳኔዎች የተጠጣሙ መሆኑ አለመሆናቸውን
ለማመልከት ለሆኑ ለሰነድም በመሳወቂ የሚታደግኝ ቅ/ገዢ ተደርጋሚ
መሆኑ አለመሆና ለማሳየት ነው::

በተዚካቱ የመሬት መብት የይዘት መብት ለሆኑ በመሬቱ ገዢ የሚመራው ቤት
መብት ማግኘት የባለቤትነት መብት መሆኑ መብቶችን ካመውሉን እንዲር
የፈጸመውን መሳከርና የጥቅስትና ሲሆን ድንጋጌዎች በእኔኝ መብቶች ገዢ
የግዢው ተፈጻሚነት ከፊነ መንግሥቱና ለለም አገባብ ያለቸው ሲገዢ ድንጋጌዎች የፈጸመውን የሚከተሉ ሰር እንደሆነ ተጠጥሙው መተግበር እንዳለባቸው ከፍርድ ቤቱ
ውሳኔዎች እንዲር የግዢውን አገባብ ለማየት ይሞከራል::

I. ወሳኔ እንደ⁵³¹

የአቶ አድነው አውቆ ይዘት ለሆኑው በእኔኝ አበባ የሚገኘ መሬት ገዢ ቁጥር
560(ሀ) እና 560(ለ) የሆኑ በቁጥር ነበር:: በበታች ቁጥር 560(ሀ) አቶ አድነው
አውቆ ካነበተሰጠቸው የሚኖሩ ለሆኑ በበታች ቁጥር 560(ለ) ይግባኝ አቶ
ገዢና አውቆ ይኖሩ ነበር::

የአቶ አድነው አውቆን መሞት ተከተሉ የሚች ባለቤት የንብረት ወ/ሮ ደንብ
ባይናነና ለጀትና ገዢ አድነውና ደማሽና አድነው በንጂ በመሆና ቁጥር
560(ለ) የሆኑውን በቁጥር በቁጥር ገዢ በመሆኑ አየተጠቀሙበት ለለማገኘ
በቁጥር እንዲለቀልን ይወሰናል በማለት ለፈጸመ የመጀመሪያ ደረጃ ቅ/ቤት
በአቶ ገዢና አድነው ገዢ ከስ ያቀርባል:: ተከሣሽ በበከተቸው ከስ
የቀረበበትን ቤት የወራሁት ልቦ ለሰነድኩ ከሣሽና ምንም ዓይነት መብት
የግዢውም፣ የበቱ ባለቤትም እኔ እንደ አንስ አይደለም:: ለለዚህም ከስ
ውድቅ ተደርጋው ቤት ለሰነድበት በማለት ተከራክሩ::

ቅ/ቤቱ የከሣሽና የተከተሉን የጽሁፍና የቁል ከርከር ካመረመረ በቁጥር፡-

1) ቁጥር 560(ለ) የሆኑው ቤት ባለቤት ከሣሽና ዓይነው ወይም ተከሣሽ?

*አከተቸውን ቤት አድስ አበባ ይረስበት

⁵³¹የጥቅስትና መዝገብ ቁጥር 05950 በ9/3/98 ዓ.ም በፈጸመ የመጀመሪያ ደረጃ ቅ/ቤት
የተሰጠው ወሳኔ

2) በለበቱ ተከሣሽ ዓቶዎ ከተባሉ በግን ይዘታ ገዢ ነው በቱን የዋናት? የሚል ቅጂዎችን በመያዝ መርምሪ ወሰን⁵³² ስጥቶችዋል፡፡ በዚሁውም በቱን የዋናው ተከሣሽ መሆኑ ስለተረጋገጧ የበቱ በለበትም እስ ነው ካለ በታላ በቱን የዋናውም የከሣሽ እውራሽ ስምት በሆነት በግኝ በእቶ እድነው እውቀ ይዘታ ገዢ በእሳትው ፈቃድ መሆኑን ግራጋገጧን አጠርርቷል፡፡ ዓ/ቤቱ በመቀጠልም ከሣሽ በቱ የተወራበትን ወጪ ከፍለው በቱን ከተከሣሽ መረከብ የሚቻለ መሆኑን ከጠቅብ በታላ ሆኖም ተከሣሽ በቱን የዋናው በታው የከሣሽ እውራሽ ይዘታ መሆኑን እያወቀ ስለሆነ ከሣሽ መከፈል የሚገባው በፍትኩ በፌርር ሲጠር ሲጠ እንቀጽ 1180 በተደንገገው መሠረት በቱ የተወራበትን ወጪ 1/4 ቀቶ ነው በማለት ወሰኔል፡፡

ተከሣሽ በዘህ ወሰኑ ቅር በመሰኞት ይግባኝ ለመከራል ከፍተኛ ዓ/ቤት ያቀረብ በሆነም ዓ/ቤቱ መልስ ለጋን እስቀርብ ግራቀኑን ከከረከሩ በታላ ይግባኝን ወድቀ በማድረግ የፌርር ዓ/ቤቱን ወሰኑ እድንጋል፡⁵³³ የፌርር ተከሣሽ በመቀጠልም የይግባኝ ለሚኖሩን ዓ/ቤት ወሰኑ በመቀመጥ ወሰኑው መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያለበት መሆኑን ኮርክር ለመከራል ተቁሳይ ዓ/ቤት ለጠር ተለተ አጠቃቄውን እቅረብ፡፡

በዘህ አጠቃቄውም፡-

1. ከሣሽ በበት ቅጥር 560(ለ) ገዢ መብት ወይም ተቋም ያላቸው መሆኑን ለየረጋግጣ በከሣሽ እንዲከራከሩ ዓ/ቤቱ በመቀቀል ኮርክር እንዲቀጥል ማረጋገጧ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው፡፡
2. ኮርክር የተናበብት ቤት የተወራበት ቤት የእቶ እድነው እውቀ ይዘታ ነው ተብሎ መወሰኑ የፍትኩ በፌርር ሲጠር ሲጠ እንቀጽ 1140 ተጋግሞን ያልተከተለ በመሆኑ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው፡፡
3. ኮርክር የተናበብት ቤት የተወራበት ቤት የእንደኛ ከሣሽ በለበትና የለለቻ ከሣሽ እውራሽ ነው ተብሎ መወሰኑ በእዋጅ ቅጥር 47/1967 መሠት የመንግሥት ነው ተብሎ የተደንገገውን የሚችሏን በመሆኑ መሳሪው መሠረታዊ የሕግ ስህተት ለለለበት ሌሎች ይግባኝ በማለት መረጃል፡፡

የሰበር መልስ ስምዎችም ባቀረቡት መልስ፡-

1. ኮርክር የተናበብት ቤት የተወራው በእቶ እድነው እውቀ ይዘታ ቤት ገዢ መሆኑ በፍ/ቤቱ ስለተረጋገጧና ተከሣሽም በበታው ገዢ በቱን እንደዋሬ እቶ እድነው እውቀ ልቀደመልና በማለት ከሚጠቀምበት በስተቀር በስጠት የተሰጠው ለመሆኑ ወይም በታው የሱስ ለመሆኑ ያቀረበው ማስረጃ ባለመናገድ፡፡

⁵³² ዓ/ቤቱ ሁለተኛውን ቅጂዎች መመርመር እስራሱ የሚሆነው በቱን የዋናው በረሰ መሠት ገዢ ከሆነ የበቱ በለከተበትና የሚይካ መሆኑንና ቤቱ የተወራው በሌላ ለው ይዘታ መሠት ገዢ ከሆነ ገዢ የበቱ በለከተበትና በለይዘታው ቤቱ ለመ ባለት ተቋሙ ወይም በስተቀር በግዢ ወይም በስጠት ልቀደ ገዢ ተመርሱ የሚለያ መሆኑን ከሕግ ዘርፍ በማግኘት የሚገልጻል፡፡

⁵³³ በመዝገበ ቅጥር 43119 ሁኔታ 9 ቀን 1999ዓ.ም የፌርር ለጠር ተለተ የተመው ወሰኑ

2. ተከሃሽ በከርክሩ ገዢ በፍ/ቤት ለቀረበበት ትያቄ በስጠው መልስ ቤቱን ወራህ የሚልበት በታ የካቶ አድነው አውቆ መሆኑን አረጋግጣ ያሰራዳ በመሆኑ;
3. የበት ቁጥር 560(ለ) የተዋራበት በታ ይዘት የካቶ አድነው አውቆ መሆኑ ባቀረበነው ማስረጃ በፍ/ቤቱ ተረጋግጣ የተሰጠው ውሳኔ በመሆኑ.
4. ይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤትም መሳሪውን ተቀብሎ ያወደቀው ማንኛው ዓይነት የአገግ ስህተት ያለበት መሆኑን በማረጋገጥ ስለሆኑ መሳሪው የአገግ ስህተት ያለበት የሚባልበት ማንኛው ምክንያት ባለሙናና ለዚህ ይግባኝ በማለት ተከራክረዋል፡፡ የሰበር ሰሚው ፍ/ቤትም የግራቀኑን ከርክር ካልማ በንግድ “የሰበር አመልካች ካለ የቀረበበትን በት ለከማሽኑ ለይዘገብ ወይለ አይግም” የሚል ውሳኔ በመሆኑ በተዘረዘሩ ገዢ ውሳኔ ስጥቻል፡፡⁵³⁴

የሰበር ተከራክር መሳሪ:

የተከራለው የፌዴራል መቅለው ፍ/ቤት ሰበር ተለዋ ማስተካከለሁ አን ስለንበረት በጠቅላላው በሚደንገገው ለዚህ መጽሐፍ ሥር በኢትዮ 1178(1) ባለሙኑ፣ በግልጽ አየተቋውሙው ማንኛው ስው በሌላ ስው መሬት ገዢ አንድ የወራ እንደሆነ በከንቀዱ ገዢ እንዲችም መብት ለተረጋግጧ እንደማይችል የተመለከተ ሌሆን ነገር ጉን ባለሙኑ ለደቋዎም በመሆኑ ገዢ አንድ የወራ ስው የዘዴ አንድ ባለሙበት ሌሆን እንደማችል ቅዱስ በማግኘው በቀጥር 1179 (1) ገዢ ተመልከተኩል፡፡ እንዲህ በሆነ ገዢ ባለሙኑ ከባለ አንድው ዘር የተሰማው በትን ዓይነት በመከራል ወይም በግምት ያልተሰማማ እንደሆነ በቀጥር 1180 በተመለከተው መሠረት የአንቀዱ ጉምት በመከራል አንድውን ማስለቀቅ እንደማችል ተደንግጋል” ካለ በንግድ በመቀበል፡-

“እኔ በዚህ መልኩ የተቀረው ሌሆን በተያዘው ጉዳይ አመልካች ለከሳ ምክንያት የሆነውን በት የአንደኛ ተጠሪ ባለቤት የህሉተኛ እና ለዚህ ተጠሪዎች ይግሞ አባትና አውራሽ የሆነት አቶ አድነው አውቆ በንብረቶው መሬት ገዢ አመልካች በት እንዲወሩ ልቀደው-ዓቂዱ በቱን የወሩ መሆኑን የፌ/መ/ሪ/ ፍ/ቤት በመሳሪው ገዢ አስተኛል፡፡

ከላይ በተጠቀሰው የፌ/ቤት ቁጥር 1179(2) መሠረት በሌላ ስው መሬት ገዢ በት (አንድ) የወራ ስው የአንቀዱ ጉምት ተቀብሎ አንቀዱ ለባለሙኑ ለማስረከብ የሚገደረው ባለሙኑ ለደቋዎም አንቀዱ የወራ በማሆነበት ገዢ ነው፡፡ ነገር ጉን በተያዘው ጉዳይ አመልካች ለከርክሩ ምክንያት የሆነውን በት የወራው የአንደኛ ተጠሪ ባለቤትና የቀረምና ተጠሪዎች አውራሽ የሆነት ሂቻ አቶ አድነው አውቆ ለደቋዎሙ በቀረበት ሆኖታ ለይሁን ይፈጸም ልቀደውን ልቀደውን ስጥተዋል በተባለበት ሆኖታ ከመሆኑም በላይ አን በመባበት አዎን

⁵³⁴ የሰበር መዝገቢ ቁጥር 59C 24 ቀን 2000 ዓ.ም የፌዴራል መቅለው ፍ/ቤት ሰበር ተለዋ ያለመው ውሳኔ

ገለሰቦች በመሬት ባለቤትነት ልንጋ መብት የንብረቶው በይግዢ እኩን
ባለው ሆኖም ደንቀም በኢ.፲.፭.፭. አገልግሎት መሬት በግል
ባለቤትነት መያዝ ቁርጥ የመንግስትና የአካባቢ ህበት እንዲሆን
የተደረገ ሰለምና የፌ/መ/ድ/ፍ/ቤት ተጠሪዎች የመራቱ ባለቤት ሰለምና
እመልከት በመራቱ ገዢ የዋሬውን ቤት የዋጋ የምት ካ/፭ ከተጠረዥ
ተቀብለው ቤቱን ያሳይከበ በማለት የሰጠው ወሰን በዘህ ልንጋ ከነበረው
ልግም ሆነ ከአገልግሎትና የሚገኘው የተጠጣሙ ሆኖ አልተገኘም፡፡
የፌ/መ/ድ/ፍ/ቤት ከፍተኛ ፍ/ቤትም ይህንን ስይርም መቅረቱ የአግ ስህተት
ምን ተገኘቸል” የሚለውን ምክንያት ከሰጠ በጃላ የሚከተሉውን ወሰን
ልጥቻል፡፡ ወሰንውም፡-

- “የፌ/መ/ድ/ፍ/ቤት የሰጠው ወሰንና የፌ/ቤት/ፍ/ቤት የሰጠውን ፍ/ቤት
መሠረታዊ የአግ ስህተት የተፈጸመበት ሰለምና በፍ/ሕ/ሥ/ቁጥር
348(1) መሠረት ተሽጋል፡፡
- “እመልከት ለከሳሽ ምክንያት የሆነውን ቤት ለተጠረዥ ለያሳይከበ
ለይቀም፡፡” የሚል ነው፡፡

II. ወሰኑ ሆነት⁵³⁵

እኩ ተመሳሳይ ደንና ወ/ሮ እባባ ተከሳሽ በምዕራብ ጉዳቸው በን በመጠጥ
ለማርያም ከተማ ቤት መሬታው በጠበቀ ሌሎች ከቀይ በጃላ ሁኔታ ከላላው
ተመሳሳይ ወልደው እኩ ተመሳሳይ ደንና ከዘህ ዓለም በሞት ይለያለ፡፡ ከዘህ
በጃላ የሚች ማስቀ የንብረት ወ/ሮ እባባ ተከሳሽ የሚች አባትና እኩት የሆነት
ቁል ገዢ ደንና ከሰኑ ወ/ሮ ምትና አየለ ሚች በመጠጥ ለማርያም ከተማ
የዋሬውን ቤትና ለሰኑ የበት ዕቃዎች በመያዝ ለሌከለከልና ቤቱንና
ንብረቱን ያሳይከበና በማለት በራሳቸውና በሀገት ለቃቃው ለም ለምዕራብ
ገዳቸው ከፍተኛ ፍ/ቤት ከስ አቀረቡ፡፡ ተጠሪዎችም ቁርበው ቤቱን የዋሬናው
ሁኔታን በንሆን የተያሬውም የእንደኛው ተጠሪ ይዘጋ በሆኑ ቤት ገዢ ነው፡፡
በእመልከት የተዘረዘሩው የበት ዕቃዎች የሌብንም በማለት ተከራካሪው ከስ
ውድቁ እንደደረገ ተይቀዋል፡፡ ከሚሰም ቤቱን የዋኑት ሚች እኩ ተመሳሳይ
ደንና ወ/ሮ እባባ መሆናቸውን ያሳይሳልና ያለዋቸውን ምስከሮች
አቀርበው ያለመ ሌሆን ተጠሪዎችም በበከላቸው ቤቱን የዋኑት እነዚ
መሆናቸውንና ቤቱ የተያሬውም በንስ ይዘጋ መሬት ገዢ መሆኑን
የሳይሳልና የሚደቃቸውን ምስከሮች አቀርበው እስምተዋል፡፡ የመራቱ ይዘጋ
የንብረቱን ለማሳየትም ከመጠጥ ለማርያም ከተማ ተጠሪ ማዘጋጀ ቤት
የተገኘ የጽሑፍ ማስረዳና እንደኛው ተጠሪ የከተማ ቤት ከረዳ የከፈልጊዜን
ደረሰና አቀርበዋል፡፡

የከፍተኛው ፍ/ቤትም የግራ ቅናን ከርከር ከተመለከተና ያቀረበትን ማስረዳ
ከነሱ በጃላ እስከ 1998 ዓ.ም የመራቱን ወጪ የከፈልጊዜ እንደኛው ተጠሪ

⁵³⁵ በሰበር መዝገብ ቁጥር 44221 መጠበቅ 7 ቀን 2002 ዓ.ም የፌ/መ/ድ/ፍ/ቤት የሰጠው ወሰን

መሆኑን የመርጠ ለማርያም ከተማ ማዘጋጀ ቤት የገለጫ ሌሎች ከሚሰ
ይቀረበው ማስረጃ ጥን የሰው ምስክር ነው፡፡ የማይደንቀሳቀስ ታቦሩት
ባለቤትነትን ደንግሞ በሰው ማስረጃ ማስረዳት አገባብነት ያለው በለመሆኑ ወ/ሮ
እባባ ቅዱልና ሁኔታ አገልግሎት በዚቱ ገዢ መብት የተቋሙ የቤቱን
ዶቃ በተመለከት ጥን ተጠሪዎች ለአመልካች በዓይነት ወይም ገብ
3500.00(ሰላት ስህ አምስት መቶ) ይከፈል በማለት ወሰኑ፡፡

እመልካች ይህን ውሳኔ በመቋዎም ለአማራ ከልል ተቋሉይ ቅዱት ይገባኝ
ለማ ቅዱት ይገባኝ አቀረበው፡፡ ይገባኝ ሲማ ቅዱቱም ተጠሪን አስቀርብ
የገራ ቅኑ ከርክር ከሰማ በጋቢ የጠቃው ባለቤተቋዎች ተጠሪዎች በሆነም
በቱን የዋኔት በተጠሪዎች ፈቃድ እና ተመለገን ደንና ወ/ሮ እባባ ቅዱልና
መሆናቸው ማስረጃ የተረጋገጠ ሰልምና የቤቱ የለሁበች ወ/ሮ እባባ ቅዱልና
ሁኔታ አገልግሎት መብት፡፡

ተጠሪዎች በበተገኘው የይገባኝ ልማው ቅዱት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ
ሰነት አለው በማለት ለከፈል ተቋሉይ ቅዱት ሰበር ሲማ ቅዱት
አበቱታቸውን አቀረበ፡፡ የከፈል ሰበር ቅዱቱም የገራ ቅኑ ከርክር ከሰማ
በጋቢ እና ተመለገን ደን ቤት የዋኔው እንደኛው ተጠሪ የይዘት በታችዎን
ሰላም ነው የተባለው የማይደንቀሳቀስ ታቦሩት ገዢ የሚደረግ ለማጥናት
በቅትኩ በፌርማ እና አንቀጽ 1723 በተደንገነውን ማሚሌት የሚገባው ሆኖ ሰላ
እመልካችና ይህን ውሳኔ ማሚሌታቸውን የሚያስረዳ ማስረጃ አገልግሎትም፡፡
በላይ በተፈ ተጠሪዎች ጥን በቅትኩ በፌርማ እና አንቀጽ 1195(1) በተደንገነው
መሠረት ያስረዳ ሰምና እመልካችና ይህን ማስረጃ ለማናረዳ ያቀረቡት የሰው
ምስክር በመሆኑ የከፈል ተቋሉይ ቅዱት ይገባኝ ሲማ ቅዱት በቱ
የእመልካችና ነው በማለት የሰው ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ሰነት አለበት
በላይ የቤቱ ባለቤቶች ተጠሪዎች ደንው በማለት፡፡

እመልካች የከፈል ተቋሉይ ቅዱት ሰበር ቅዱት እንደኛው ተጠሪ ሌጅው እና
ተመለገን ደን በይዘት መሠረታቸው ገዢ ቤት እንዲሠራ የፈቀጥኩና የተከማማውት
በቅትኩ በፌርማ እና አንቀጽ 1723 በተደንገነው መሠረት እይደለም፡ ከዚህም
በተጨማሪ በቱን የዋኔት ማቻቻ ተመለገን ደንና ወ/ሮ እባባ ቅዱልና መሆናቸውን
በሰው ምስክር ማስረዳታቸው ተጠሪት የሰውም በማለት የቤቱን ባለቤትነት
ለተጠሪዎች እንዲሰጥ መቆስተ መሠረታዊ የሕግ ሰነት አለበት በማለት
ለፊልጂዕል ተቋሉይ ቅዱት ሰበር ቅዱት የሰበር አበቱታ አቀረብ፡፡

ተጠሪዎች በበተገኘው እንደኛ ተጠሪ ለሚቻቻ ተመለገን ደን ከርክር የተነሳበትን
ይት እንዲሠራ በታ በስጠት የሰው መሆናቸው በቅትኩ በፌርማ እና አንቀጽ
1723 ደንናን መሠረት መሠረታዊ የሚያረጋግጣ ማስረጃ በከሆነች በተፈ
አልቀረበም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአሁን ገዢ ባይ በታ የመንግሥት በመሆኑ
ሰጠት ተስተራ በግል እንዲ ሂደሽ ነው በማለት ተከራክረዋል፡፡

የፌዴራል በቁሳይ ፍ/ቤት ለበር ተስትጥ የግራ ቅኑን ክርክር ካለማ በረሰ
“ክርክር የተገቢበት በት ባለሁበት ማን ነው?” የሚለውን ወጪም በመያዝ
እመልካችና ተጠሪዎች የቀረበዎች ማስረጃዎች ተቀብረት እግባብ ካላቸው
የከን ድንጋጌዎች ጋር በማግኘት ወጪ ስጥቃል::

የበር ተስት ወሰኑ

የፌዴራል በቁሳይ ፍ/ቤቱ ለበር ተስት ተጠሪዎች በማመለከተው የመንግሥት
አካል በአጠቃዊ መንገድ የበት መሥራይ በታ የተሰጣቸው መሆኑን የመርጫ
ልማማርያም ከተማ ማዘጋጀ በት በግልጽ ደጋፍበና እንደኛው ተጠሪ ባቀረቡዋቸው
የበት ጉባር ይረሰኝች ተገኘዋል:: ሆኖም ተጠሪዎች የቀረበዎች እነዚህ
የጽሐፍ ማስረጃዎች በፌዴራል አካል መንግሥቱ እንቀጽ 40(3) መሠረት
በለሁበት ከሆነው መንግሥትና አካል የከራይ ከፍድ እየከፈል በታውና ለበት
መሥራነት፣ እንዲጠቀሙት በይዘተነት የተሰጣቸው መሆኑንና በለይዘተዎችም
በኢትዮጵያ እንቀጽ 40 (7) መሠረት መሬቱን የመጠቀም፣ በመሬቱ ላይ
ቋሚ ማስቀመጥ ለማድረግ፣ የሚያጠቀበበት አካል ለማቅረብና በሚያደርጉት አካል
ለይ መለያ የበለቤትነት መብት ያለቸው መሆኑን የሚያስረዳና በእጠቃለያም
በመሬቱ ላይ የበለይዘተነትና የመጠቀም መብት ያለቸው መሆኑን የሚያረጋግጣ
ናቸው ካለ በረሰ እነዚህ በተጠሪዎች የቀረበ ለነድች ተጠሪዎች በመሬቱ ላይ
የለቸውን የይዘት መብት የሚያረጋግጣ እንደ ተጠሪዎች በተለጥቸው በታ ላይ
የተሠራው በት የእነዚህ መሆኑን የሚያረጋግጣ የበለቤትነት የግዢዎች ወረቀት
አይደለም በማሳሌ አብርርቷል::

በዚህ ማስረጃዎች ላይ በመመሆኑትም የእግዢ ካልል በቁሳይ ፍ/ቤት ለበር ተስት
ተጠሪዎች የቀረበበት ለነድ በፍትሕ በፊርድ አካል እንቀጽ 1195(1) መሠረት የበቱ
በለሁበት መሆኑቸውን በእጥጋበ ሆኔታ ያስረዳል በማሳሌ የሰጠው ወሰኑ የመሬት
ይዘተና ተጠቃሚነትን በማስረጃና የሚያጠቀበበት ገዢት በለቤትነትን
በማስረጃ መከከል ያለውን ሌሎች ወደንት የገንዘብዎና መሠረታዊ የከን ስህተት ያለበት
ነው በማሳሌ ተቋቃል::

የበር ተስት በመቀጠልም ተጠሪዎች በቱ የተሠራበት መሬት በለይዘተ
መሆኑቸው ተረጋግጣል:: ሆኖም እንደ የመሬት በለይዘት የሆነ ለው በይዘተው
ለይ ለለ ለው በት እንዲሠራ የፈቀድ እንደሆነና ፍቃድ የተለመው ለውም በለለ
ለው የይዘት መሬት ላይ በጥናው ፍቃድ መሠረት በት የሠራ እንደሆነ የበቱ
በለሁበት በባለይዘተው ፍቃድና ለምግኑት በቱን (አንቀጽ 1) የሠራው ለው
እንደሆነ በፍትሕ በፊርድ አካል እንቀጽ 1179 (1) ተደንግጋል:: በዚህ ጥሩ
የመሬቱ በለይዘተውቸው ተጠሪዎች ለሆኑም እንደኛው ተጠሪ ማረቻ ለልቻው
ተመሳሳይ ዓይነ በለቤቱ ወ/ሮ እግባብ ተከራል በይዘት መሬታቸው ላይ በት
እንዲሠራ በለመው ፍቃድና ለምግኑት መሠረት ክርክር የተነሳበትን በት የሠራ
መሆኑን በለው የሚከርር እስረደተዋል በማሳሌ አብርርቷል:: በማያያዝም እንደ
ለው የእንደ ገዢት በለሁበት የሚሆነው በገንዘብ፣ በተጨማሪ ወይም በፈጻሚ
ተጠሪው ያደረው መሆኑ ለረጋገጥ እንደሆነ በኢትዮጵያ መንግሥቱ እንቀጽ 40 (2)

የተደረገ ሌ.ምን ተጠሪዎች ግን የመራቱ ባለቤት ከመሆናቸው በስተቀር ቤቱን
በግዢዘኛው ወይም በተሰጠታቸው የሠራት ለመሆነ አላስፈጸም በረል::

በዚህም መሠረት የከልሉ ትቅላይ ፍ/ቤት ለበር ቅለት እንዳኖ ተጠሪ ማቻቸው
ለቻቸው ተመሳሳይ ይኝ ባለቤት በታቸው ላይ በት እንዳሠሩ መሰማማቸውን
የሚያረጋገጥ ወል ለማዋዋል ሥልጣን ባለው ወይም በፍ/ቤት መዝግብ ስም ሲት
የተደረገና በፍ/ቤት በስር አካን እንቀጽ 1723(1) መሠረት የተደረገ ወል
አልቀረበም በማለት የሰጠው ተርጉም ስህተት ያለበት ነው:: የዚህንም እና
ስዕስ በፍ/ቤት በስር አካን እንቀጽ 1179(1) መሠረት ባለው ይዘው ማረቃውም
ወይም በባለቤትው ልቻድና ስምምነት የለለ ለው ይዘት በሆነ መሬት ላይ በት
የገኘ መሆኑን በማናቸውም ተከናወነናትና ከበደት ባለው ማስረጃ ለማስረጃ
ይችላል በማለት አገልግሎት::

ከለ የተነስተኞች የዚህንም መሠረት በማድረግም ለበር ቅለቱ በማጠቃለያው
የበታው ባለቤት-ውች ተጠሪዎች መሆናቸው ለበር ፍ/ቤት በቀረበው ማስረጃ
የቀረበ ሌ.ምን ቤቱን የሠራት ደንሞ በተጠሪዎች ልቻድና ስምምነት ማቻቸው እና
ተመሳሳይ ይኝና ባለቤቱ ወ/ሮ እባባ ቅኑል መሆናቸው በማስረጃ ተረጋግጧል ካለ
በኋላ በዚህም የዚህንም በፍ/ቤት በስር አካን እንቀጽ 1179(1) መሠረት የበቱ
ባለሁበቻቸው ማቻቸው እና ተመሳሳይ ይኝና ወ/ሮ እባባ ቅኑል ዓቸው:: ይህም በመሆኑ
የእናገር ካልል ትቅላይ ፍ/ቤት የሰጠው ቅለት ከለ የተገለጠትን የስጋ
ድንጋጌዎች በመተላለፍ የበቱ ባለቤት የመራቱ ባለቤት-ውች የሆነት ተጠሪዎች
ናቸው በማለት የሰጠው ወሳኔ መሠረታዊ የስጋ ስህተት ያለበት በመሆኑ
ውሳኔው ተስፋል:: የእናገር ካልል ትቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ለማቻቸው ቅለት የሰጠው
ውሳኔ ይንጋጌ በማናቸውም ተስፋል::

III. ትቻቸው:

1/ ሌሎች አገልግሎት ትቅላይ ፍ/ቤት ቅኑል ተጠለጠባቸው ሁሉትም
ገኘቶች የመራቱ ባለሙያትነት የእናገር ለው ሆኖ በመራቱ ላይ የተገኘበትን በት
የሠራው ግን በመራቱ ላይ መብት ያልነበው ለለ ለው በማሂዙት ሆነ የበቱ
ባለቤት የማሂዙው ማን ነው? የሚለውን ጥቂ መልስ የሚመለከቱ ዓቸው:: ይህ
ማለት ደንሞ ሁሉት የተለያዩ መሬትን የሚመለከቱ መብቻቸው ተገኘቸው እና
ዝጋጀት እንዲሸር በማናቸውም ሆነ የባለቤትነት ጥቂው የሚሆኑው በግኝ
ሁኔታ ነው የሚለውን ጥቂ መመለስ እንዲማለት ነው::

የሰጠው ቅለቱ ወሳኔ በሰጠባቸው እነዚህ ሁሉት ጥያቄ በቶች የተዋሩት የለለ
ለው ይዘት በሆነ መሬት ላይ የመራቱ ይዘት መብት የልነበቸው ለወቻ
እንዲሸር በስሩ ሁኔታ መረጃዎን ከቻቸው ወሳኔ መንዝሕ ይችላል:: ቅለቱ
ይህን ካልጋጌ በኋላ ተጠለ በጥልቀት የመረመረው የለለ ለው ይዘት በሆነ
መሬት ላይ በቶች የተዋሩት ባለቤት-ውች ልቻድው ነው ወይም ለይፈቅድ
የሚለውን ጥቂ ነው:: ይህን ጥቂ ለመመለስ ጥያቄን ለመመርመር ተከራክ
የሰጠበት የዚህንም ደንሞ የጥያቄው መልስ እና ወይም ለለው መሆኑ የበቱ
ባለቤትነት ከተከራክሮ ወገኖች እና ወይም ለለው በመሆኑ እንዲወሰን ለማናቸው

የኢትዮጵያ የፍትኩስ በፌርማ አንቀጽ በግልጽ የተደረገው መሆኑን በወል በመገኘበት እንዲሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ የኢትዮጵያ የፍትኩስበር አንቀጽ የግምሮ በለን ስውመራት ለይ በት በሚሸጠበት ጊዜ የበቱ ባለቤት ማን እንዲሆነ ለመወሰን የሚያስችሉ ሁሉት ሁኔታዎችን በግልጽ አስቀምጥል፡፡ እነዚህም እንደኛ የመራቱ ባለቤት ስቱ በመራቱ ለይ እንዲሆሱ እየተቋሙው ከተወራ የበቱ ባለቤት የመራቱ፡፡⁵³⁶

ሁሉትና የመራቱ ባለቤት ስቱ በመራቱ ለይ ለመራቱ ተቋሙው ለያንስ ከተወራ የበቱ ባለቤት ስቱን የወራው ስው ይሆናል⁵³⁷ የሚለ ዓቃዎ፡፡ እነዚህ ለይ መገኘበት የሚኖርበትን ባይዙት መራት ለይ ለለ ስው በት ለመራቱ ተቋሙው አለማግኘትና ባይዙት መራት ለይ ለለ ስው በት እንዲሆሱ መናቀድ የተለያየ ነገሮች መሆናቸውን ነው፡፡ እነዚህም በተጨማሪ መጠን ያለበት ጉዳይ በመራቱ ባለይዙት ፍቃድ እንደ ስው በት በሚሸጠበት ጊዜ የበቱ ባለቤት ማን ይሆናል የሚለውን ጉዳይ የኢትዮጵያ የፍትኩስበር አንቀጽ ከለይ በተመለከተናቸው እንቀጽ ያልደረገው መሆኑን ነው፡፡

አሁን ይህንንበት የሚንያየት የግምሮ የፍትኩስዎች ዓለማ በባለ መራቱና ስቱን በወራው ስው መካከል ጉልጋ ስምምነት ባለለበት ሁኔታ ለሚፈጸመው የሚሸጠበት መብት አይማኖት መቅትና መስጠት በመሆኑ ነው፡፡ ለምን በባል የመራቱ ባለይዙት ፍቃድ ስቱ ከተወራና በስምምነቱ ባለይዙትው በዚቱ ለይ መብት እንደማናረዥ ክልጋዥ የበቱ ባለቤት ስቱን የወራው ስው እንዲሆን የተለማማ በመሆኑ የበቱን ባለቤትነት ለመወሰን ወልኝ ስምምነትቸው ሲለምን የስተኛን ማልቻነበት የሚጠየቁ ጉዳይ ባለመናገሩ ነው፡፡ እነዚህም ለይ መገኘበት ያለበት ባለመራቱ ለይቋወም እንደ ስው ሲለለ ስው ይዘት መራት ለይ በት ለመራቱ ሆነ በመራቱ ባለይዙት ስምምነት በት ለመራቱ በሁለቱም ሁኔታዎች መሆኑን ስው የልጋ በሆናም በመከከለቸው መሠታዊ የመብት ሌሎት ያለ መሆኑንም ቅምር ነው የሚንያቀ኏ም ባለይዙትው ልይቋወም ስቱ በተወራ ጊዜ የወራው ስው የበቱ ባለቤት ስምም ቅምር የመራቱ፡፡

⁵³⁶ አሁን ስው የኢትዮጵያ አንቀጽ የመራት ባለቤትነት ባይኖርም የመራቱ ባለይዙትው ይዘቷውን ያለመጠበቅ መብቱ የተጠበቀ በመሆኑ እንዲሆሱ እየተቋሙው ባይዙትው ለይ ለለ ስው በት ከወራ የበቱ ባለቤት እኩዎች ወይም ለያውቁ ለሆን ይቻላል፡፡ የሚንያቀ኏ም ቅምር ለይ ለተኞች የመራቱ ባለይዙት ተቋሙው የመራቱ ባለይዙት ስምምነት ለማስተካከል፡፡ እነዚህን ሁኔታዎች በማግኘበው ስት ስቱ የተወራው የመራቱ ባለይዙት ለይቋወም ከሆነ የመራቱ ይዘት ባለይዙትው እኩ ይቻል፡ የበቱ ባለቤትነት ጉን የወራው ስው ይሆናል በማሳት ሁሉቱም መብቶች ተማጥመው እንደማቋያ በማግኘይ ሁኔታ ከዚነት በቂሉ የመራቱ ይዘትውና የበቱ ባለቤትነት ተማጥመው መቀበል ካልቻል ጉን ስቱን የወራው ስው ለለቱ መሠራሽ ያወጣውን ወጪ ተከለ የመራቱ ባለይዙትው በመራቱ ለይ „የለውን መብት የበቱን ባለቤትነት ቀምር በተማሪ ሁኔታ እንዲገነጋጋበት በማግኘል፡፡ እነዚህን የወራው ስው በመራቱ ተቀብቷል፡፡

⁵³⁷ የመራቱ ባለይዙት ተቋሙው ለያንስ ባለቤት ስው መራት ለይ በት ለመራቱ የሚቻሉው ባለይዙትው የበቱን መሠራት እኩዎች ወይም ለያውቁ ለሆን ይቻላል፡፡ ስው ይዘት ለይ ለለ ስቱን የወራው ስው በት ለመራቱ የመራቱ ባለይዙት ስምምነት ይቻል፡፡ እነዚህን ሁኔታዎች በማግኘበው ስት ስቱ የተወራው የመራቱ ባለይዙት ለይቋወም ከሆነ የመራቱ ይዘት ባለይዙትው እኩ ይቻል፡ የበቱ ባለቤትነት ጉን የወራው ስው ይሆናል በማሳት ሁሉቱም መብቶች ተማጥመው እንደማቋያ በማግኘይ ሁኔታ ከዚነት በቂሉ የመራቱ ይዘትውና የበቱ ባለቤትነት ተማጥመው መቀበል ካልቻል ጉን ስቱን የወራው ስው ለለቱ መሠራሽ ያወጣውን ወጪ ተከለ የመራቱ ባለይዙትው በመራቱ ለይ „የለውን መብት የበቱን ባለቤትነት ቀምር በተማሪ ሁኔታ እንዲገነጋጋበት በማግኘል፡፡ እነዚህን የወራው ስው በመራቱ ተቀብቷል፡፡

በለይኑት በፈለጊ ገዢ በፊተኛ መሠረት የበኩን ወጪ በመከራል የበኩ በለበት መሆን የሚችል ለሆነ⁵³⁸ በበለይኑትው ፌቃድ በት ከተዥሩ ጥን በቁን የዥራው ስው የበኩ በለበትናት መብት በማግኘቶም ገዢ በመራቱ በለይኑት ለዝብ የማግኘቶም::⁵³⁹

የሰበር ቅሉቱ በቀረበበት ጉዳዮች የገዢ ቅኑን ከርክርና የቀረበትን ማስረጃዎች ተመልከተ አመልካች በሌላ ስው ይዘት መሬት ላይ በት የዥራው በበለይኑትው ፌቃድ መሆኑ መረጃዎን በውሳኔው ገልጽል:: ቅሉቱ ከቀረበት ከርክርና ማስረጃዎች ያረጋግጣው ይህ ከሆነ ቅጥሎ የምንጠለከተው በተያያዙ ላይ የተለጻት ወሳኔዎችና ለውሳኔዎች የተለጻት ምክንያቶች አግባብ ካላቸው የአገልግሎት ደንጋጌዎች አንቀጽ ተከከል መሆን አለመሆናቸውን ነው::

የሰበር ቅሉቱ እና ወ/ሮ ደለሽ ባይነስና እና ገዢ አድራሻ ተከራክር በሆነበት በመጀመሪያው ጉዳይ ተከለም እና ገዢ አድራሻ የበኩ በለበት ፍቃድ በቁን በቁን የሚገለፉው በለመሬቱ ለይችውም ለተዋዋዎች የገዢ በሚሆንበት ገዢ ነው:: በተያዘው ጉዳይ ጥን አመልካች በቁን የዥራው የተኞች ተጠሪ በለበትና የለለች ተጠሪዎች አውራሽ የሆነት መሆኑ እና አድራሻ አውቀ ለይችውም በቀረበት ሆኖታ ለይሆን ደልቀናዣ ፌቃድዎች በተተዋል በተባለበት ሆኖታ ከመሆኑም በሌላ አገልግሎት ከዚህ ግለሰቦች በመሬት በገዢ መብት የነበረችው በሆነም አሁን ባለው ሆኖታ ደግሞ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሂሳብንግሥት መሬት በግል ባለበትናት መሆኑ ቅርቡ የመንግሥትና የአገልግሎት የተደረገ ለለሆነ የሆነ/ሙ/፯/፳/ቤት ተጠሪዎች የመራቱ ባለበት ለለሆነ አመልካች በመሬቱ ላይ የዥራውን በት የቅር ወጪ ቅኑቱን 1/4 ከተጠረቀች ተቀብዱው በቁን የሰራተኞች በማግኘት የሰጠው ወሳኔ በዘመን ለገዢ በግል ከስጠበኞች ሆኖታ ደግሞ ሆነ ከስጠበኞች ሆኖታ ደግሞ::

⁵³⁸ በሌላ ስው ይዘት ላይ በት የዥራው ስው በመሬቱ ላይ ምንም መብት እንደለለው እያወች ከዥራው ጉዳትና በሆነም የመራቱ ባለይኑትም የበኩን መሠረት ካልተችውም በተጨመርው ጉዳት አስተዋጽኑ አድርጋል:: ለሌላዎም አገልግሎት የመሬት ባለይኑትው ባለመችውም የበኩን ባለበትና ለዥራው ስው የሰጠ ለሆነ በቁን የዥራው ስውም በመሬቱ ላይ መብት እንደለለው እያወች በቁን ለሌላዎ የዥራው የቅር ወጪ ቅኑቱን 1/4 ቤቶች ተከፍለ-ት ባለሆነትና እንደለች በመቀበት አስተራቀ በሆነ ሆኖታ ደግሞ::

⁵³⁹ እንደ የመሬቱ ባለይኑት በይኑትው ላይ ለለ ለው በት እንዲሠራ ከፈቀድ በመሬቱ ላይ የሰጠው መብት ለሌላ ስው እንዲተለቀ ተከማጥታል ማለት ለለሆነ በተዥራው በት ላይ ምንም ዓይነት መብት ለኋዥው እያችልም::

አልተገኘ:: የፌዴራል ካፍተኛ ፍ/ቤትም ይህን ስያርጓው መቀረብ

የኢትዮ ስህተት ሆኖ ተገኘቷል የሚል ምክንያት በመሰጠት ነው::

ቻለቱም ካለው በተከከል እንዲተተውም የሰበር አመልካቸ ቤቱን ዘሩ የተገለዎ ለመሬቱ በለይዘት ፍቃድ እንደ በዝግታ ዳርሱችን ስምምነት በቀርቡት ሆኖታ እድልለም:: ፍ/ቤቱ ይህን እንደ መንሻ መጥቀስ ደንገሞ ስምምነት መቀረብና ፍቃድ መሰጠት መጠታቸው የተለያየ መሆኑን ለማመልከትና ቤቱ የተሠራው የመሬቱ በለይዘት ስምምነት በቀርቡት ሆኖታ በሆነ ዓይ እንደነገሩ ሆኖታ የበቱን መለያ ቅን ወይም የዋጋውን 1/4 ካፍለ ለመውሰድ ስት ይፈቅድበታል የሚለውን መቀበሉን ለመጠሙት ይስተሳል:: ይህ ደንገሞ ካስተ ጽር የሚጠጣው ወሰኑ ነው::

በዚህ መንገዶችም ችሎቱ ለውሳኔው መሠረት እድርጊ የጠቀሰው የመሬቱ በለይዘት ፍቃድው ቤቱ መሠራቱንና በእሁኑ ገዢ መሬት የመንግሥትና የኢትዮ ሁነት ነው የሚለትን ሁሉት ምክንያቶች ነው:: በእርግጥም የመሬቱ በለይዘትው ፍቃድበት እንደ ስው ቤት ከዚ የመሬቱ በለይዘት ቤቱ እንዲመለሰለት ለመጠየቁ እድቻልም በማለት ችሎቱ በእንደኛ ምክንያቶችን ይሰጣመው ካስተ ጽር የሚጠጣው ነው:: ምክንያቱም በበታቸ ፍ/ቤት የተጠቀሰው የፍትሐ በፊርድ ስት እንቀጽ 1179 የመሬቱ በለይዘት ተቋው ማረጋገጫ ስሜ ቤቱ በተሠራበት ሆኖታ የሚሰራውን የቤት በለይዘትና ተቋው የሚመለከት እንደ በለይዘትው ፍቃድ ቤት በማሬራበት ሆኖ የሚሰራው የቤት በለይዘትና ተቋው የሚመለከት ድንጋጌ በተጠቀሱ ምክንያቶችን መጥቀስ እስፈላጊ መሰለሰልች በለመጠየቁ የሚይቻል ለመሆኑ ፍቃድን መሰጠቱ ቤቶች ቤቱ ነው:: ፍቃድ ለጥቶ በለይዘት መሬት ገዢ ቤት እንዲሠራ ማረጋገጫ ስምምነት ስምምነት ሆኖታ የሚለው ምክንያት በፍትሐ በፊርድ ስት እንቀጽ 1179 ጽር የሚመለቁም እድልለም የሚለው ምክንያት ቤቱ ሆኖ ሆኖ ለለ አጠቃላይ የሆነ የአገልግሎትን ምንም የሚቀርቡት ምክንያቶች በተጠቀሱ ምክንያቶችን መጥቀስ እስፈላጊ መሰለሰል እድቻልም:: ሁሉትና ሁሉቱ ምክንያቶች ተጨማሪው መቀረባቸው ችሎቱ ለውሳኔው የሰጠውን ምክንያት በግልጽና በማግኘት ሆኖታ በቀሰሳ ተረዳቶ ከውሳኔው ተምህርት ለማግኘት እስቻር እድርጊታል:: በስለትና ደረሰኝም የመሬቱ በለይዘትና የመንግሥትና የህዝብ ሁነት መሆኑን በለይዘትው ቤቶች መሬቱ ገዢ ምክንያት መቀረባቸው ችሎቱ ለውሳኔው የሚቀርቡት ምክንያቶች እንዲሆናል:: እንዲሆናል በለይዘት መሬቱ ገዢ ለለ ለው ቤት ለውሳኔው ስምምነት

በለይዘትው ካስለበት በተለያ በታውን ማረጋገጫ የሚይቻልው ነገር መሽጥ ነው:: በእሁኑ ሆኖታም የመሬቱ በለይዘት እየተቋውሙ ለመሬቱ ገዢ ለለ ለው ቤት በሠራበት በፍትሐ በፊርድ ስት እንቀጽ 1178 መሠረት የቤቱ በለይዘት እስፈላጊ:: እንዲሆናል በለይዘት መሬቱ ገዢ ለለ ለው ቤት ለውሳኔው ስምምነት

በለይዘትው ካስለበት በተለያ በታውን ማረጋገጫ የሚይቻልው ነገር መሽጥ ነው:: በእሁኑ ሆኖታም የመሬቱ በለይዘት እየተቋውሙ ለመሬቱ ገዢ ለለ ለው ቤት በሠራበት በፍትሐ በፊርድ ስት እንቀጽ 1178 መሠረት የቤቱ በለይዘት እስፈላጊ:: እንዲሆናል በለይዘት መሬቱ ገዢ ለለ ለው ቤት ለውሳኔው ስምምነት

በቀረበትም ሁኔታ እንደሆነ በፍትኩ በፌርማ ከግ አንቀጽ 1179(2) በተደንገጋው መሠረት እንደገኘው ሁኔታ በቱ የተመለከተን ወጪ ወይም 1/4ኛውን ከፍተ በቱ የሚሰጠለ መብት አለው:: ምክንያቱም የመራት ባለቤትነትም ሆነ የመራት ይዘት መብት ሁሉቱም የንብረት መብቶች በመሆኑው ነው::

በአቶናናው አገልግሎት መሠረት መሬትን በተመለከተ የይዘት መብትና የባለቤትነት መብት ያላቸው መሠረታዊ ልብነትም መስጥ የመቻልና ያለመቻል ጉዳይ ነው:: የተተካከለሁ አገልግሎት መሬት የሚሰጠው የመራት ባለቤት ተብሎ የይዘት አንድ ባለቤትነት ሲለለ ድንጋጌው አግባቡት የለውም በሚል ማይና እንደ አግባቡ (Mutatis mutandis) ለይዘቱም ተፈጻሚነት እንዲለው ተፈርጋ ነው::

ከዚ በተጠቀሰው ምክንያት ተሳታፊ የመራቱ ባለይዘት በቱ ለመለሰለት የሚያገባው የመራቱ ባለቤትነት የመንግሥትና የአገልግሎት እንደ የተ ባለመሆኑም ቅጽር ነው በማለት የሰጠው ምክንያት በአንድ በተልጻው ተከከል ያልሆነ በሌላ በተጠቀሰበት ሁኔታ እንዲ ግልጻ ያልሆነና የሚያሞታታ ነው:: ስለሚሆን የሰጠው ተሳታፊ የሚለው ምክንያት ተከከል ሆኖ ስለ “ከአገልግሎትና የሚለው ምክንያት ተከከል ሆኖ ስለ የሚለው ምክንያት ተከከል ተቃት ግን ግልጻ ያልሆነ በቱ ምክንያት ያልተሰጠበትና የተሳሳተ መሰለው ይችላቸል::

2/ የሰጠው ተሳታፊ እና ወ/ሮ እባባ ደረኝ ቅዱ ጉባኤ ደንኩ ነው ተከከል በሆነበት ሁሉታዊ ጉዳይም የበቱ ባለቤቶች በቱን የወሩት ማቋ እኩ ተመሳሳይ ደንኩ ባለቤቶች የሚሆት ወ/ሮ እባባ ተሳታፊ የመስቀል::

የመራቱ ባለይዘት የሆነ ለው በይዘቱው ገዢ ለለ ለው በት እንዲሆ኏
የፈቅድ እንደሆነና እንደ ለው በሌላ ለው ይዘት ገዢ ለበለ ይዘቱው
ፈቅድ በት የሆ኏ መሆኑ ከተረጋግጧ የበቱ ባለሻብት በባለይዘቱው
ፈቅድና ለጥምናነት አገልግሎት የሆ኏ው ለው እንደሆነ በፍ/ብ/ሕግ

ቀጥር 1179(2) ተፈጻሚል

በማለት ከተ በረሱ የመራቱ ባለይዘቱዋች ተጠረምች በሆነም በይዘቱ
መራቻችው ገዢ እመልከቶች በት እንዲሆ኏በት በመተት ልቋድና ለጥምናነት
መሠረት በቱን የሆ኏ት እኩ ተመሳሳይ ደንኩ ወ/ሮ እባባ ተሳታፊው
በማለረጃ ተረጋግጣል የሚል ማግኘዴ በመሰጠት ነው:: ከዚህ በመቀጠልም
እንደ ለው የእንደ ገዢ ባለሻብት የሚሆነው በገንዘብ በተልቦቱ ወይም በፌጻ
ቻልታዊ ያልሆው መሆኑ በረጋግጣ እንደሆነ በከተመንግሥቱ እንቀጽ 40(2)
ተፈጻሚል:: ተጠረምች ደንኩ የመራቱ ስጋዊ ባለይዘቱዋች ከመሆናቸው
በለተቀር በቱን በገንዘባቸው ወይም በተልቦታቸው የሆ኏ት መሆኑን አለበረታም
በማለት አትቋል:: በዚህ ገዢ በመመሥረትም::

የከልለ ተቀባይ ው/ቤት ሰጠር ተሳታፊ እንደኛ ተጠሪ ማቋ ልቋቸው
ተመሳሳይ ደንኩ በበታው ገዢ በት እንዲሆ኏ የተከማሙ.

ለመሆናቸው ወል ለመዋዋል ለሌማት ባለው ወይም በፍ/ብ/ሕ
መዘገቢ ስም ውት የተደረገና በፍተተካከለሁ አገልግሎት ቀጥር

1723(1) መሠረት የተደረገ ወል አልቀረበም

ቦንግለት የሰጠው ተርጉም ስህተት ይለበት ነው:: የክናየቶም በፍትሐብዕር ሲገኘ እንቀጽ 1179(1) መሠረት እንደ ለው በባይነታው ልይቃውም ወይም በባለቤነታው ልቃድና ስምምነት በለላ ለው ይዘታ ላይ በት የገነባ መሆኑን በማኅቃውም ተማሪነትና ክሳደት ለው ማስረጃ ማስረዳት የሚችል በመሆኑ ነው በንግለት የወሰኑውን የክናየት አበራርጋል::

ለሁ ተለዋ በማጠቃለያውም ካርከር የተነበረትን በት በተጠረምች በታ ሌይ በተጠረምች ልቃድና ስምምነት የወሩት ማቻች ተመለገን ደኝና ወ/ሮ እባለ ተከል መሆናቸው ለሁር ፍ/ቤት በቀረብ ማስረጃ የተረጋገጠ ሲለሆነ በፍትሐብዕር ሲገኘ እንቀጽ 1179(1) መሠረት የበቱ በለከበጥቷች ማቻች ተመለገን ደኝና ወ/ሮ እባለ ተከል ፍቸው በንግለት ይሞኑማል::

የሰጠው ተለዋ በቅልጋዊ ፍ/ቤት ለሁር ተለዋ ወሰኑ ለመሻር የሰጠው የክናየቶም ስሁት ፍቸው:: እኩርተም::

1. እንደ ለው በለላ ለው ይዘታ መሬት ላይ በባለ ይዘታው ልቃድ በት የወሩ እንዲሆነ በባለቤነታው ልቃድ መሆኑን በማኅቃውም ተአማሪነትና ክሳደት ለው ማስረጃ ማስረዳት ይችላል::
2. እንደ ለው በለላ ለው ይዘታ መሬት ላይ በባለ ይዘታው ልቃድ በት የወሩ እንዲሆነ የበቱ በለበት በቱን የወራው ለው እንዲሆነ በፍትሐብዕር ሲገኘ እንቀጽ C 1179(1) ተደንግጋል::
3. እንደ ለው የእኔና ገበረት በለከበጥ የሚሆነው በገንዘብ፣ በተለዋቸው ለይም በፈጻሚ ተለዋቸው ያልፈው ለሆነን በመሆኑና የመሬቱ በለይነታውች ይግባኝ በቱን በገንዘብቸው ለይም በተለዋቸው ለመሆኑ ለመሆኑ ለመሆኑ በለበት ለሆነ እይታለም የሚለ ፍቸው::

በእኩርተም በይዘታ መሬት ላይ ለገን ለው በት እንዲሆኑ መቀበድ የይዘታ መግለጫለኝ የተደረገ መሬት ስምምነት ለይሆን በቱ እንዲሆኑ በቻ መቀበድ በመሆኑ ተለዋቸው እንዲለው በማኅቃውም ፍይነት ማስረጃ ማስረዳት ክፍትኩ በፊርር ሲገኘ እንቀጽ 1723(1) ደንጋጌ ጋር የሚጋግሩ እይሆንም:: ለሰነድ ተለዋ ከተሸጠው የክናየቶም ስሁት የሰጠው የክናየቶም ስሁት የሰጠው ወሰኑ ተከናል ይመስላል::

በባለቤነታው ልቃድ የተሸጠ በት በለከበጥ በቱን የወራው ለው እንዲሆነ በፍትሐብዕር ሲገኘ እንቀጽ 1179(1) ተደንግጋል በንግለት ተለዋ የመቀበው ገንዘብ በአንድ በተለዋቸው ተቋዋዋም ለይቀርብ በት መሆኑን በባለቤነታው ልቃድ በት መሆኑን እንደ እድርጋ መቆለድ ለሆነን በለላ በተለዋቸው እንቀጽ የሚፈለውን እንዲሆኑ እድርጋ በመቆለድ ለገን እንዲማውጥት ይሆናል:: የክናየቶም እንቀጽ 1179(1) የሚፈለግበት የመሬቱ በለይነት ለይቃውም ለለ ለው ለመሬቱ ላይ በት በሚሸጠው ገንዘብ ሁኔታ እንደ በለይነታው ልቃድን በለመስት ገንዘብ ይለውን ሁኔታ እይደለም:: ከተሸጠው በተጨማሪ ተለዋ ተመለከተው በእኔ ወ/ሮ የእኔና በእኔ ገንዘብ እና ወ/ሮ መከከል በተካሂወው ካርከር በለመስት ወሰኑ እንቀጽ 1179(1) በባለቤነታው ልቃድ በት በሚሸጠው

በዚ የለውን ሁኔታ የሚመለከት አይደለም በማለት ካስተው የሚገኘውን ጽርፍ
የሚችሉን ይሆናል፡፡ ስላለሁም ተለተ የበቱ ባለቤቶች በቱን የወሩት እኩ
ተመለገን ዓይነ ወ/ሮ እባለ ተከላ እንደሆነ መወሰን ተከከል በሆነም ለዘረ.
መሰኑ እንዲ የሚገኘውን የፍትሬ በፊርድ አካል አንቀጽ 1179(1) ይህንን የሚደንግኝ
በመሆኑ ነው ማለቱ ጥን የተሰሳት ነው፡፡ የሚገኘውን ለዘረ ቤቱን የወሩት
አያቶች የበቱ ባለቤቶች የሚሆኑት በእንቀጽ 1179(1) መሠረት ለይሆን የመራቱ
በለይነት በይዘጋጀው ላይ ቤት እንዳሆሱ የሰጠት ፍቃድ ቤቱን የወራው ለዘረ
የበቱ ባለቤት እንዲሆን መሰማማቸውን የሚያረጋግጥ በመሆኑ ነው፡፡

ቻለቱ በለሰተኛ ይረዳ የመራቱ ባለይነቶች በመራቴቸው ላይ የተዋሬው ቤት
በለቤቶች የሚሆኑት በፊርድ ስነመንግሥት በተደንገዱ መሠረት ቤቱን
በገንዘባዊው ወይም በተሰጠቸው የወሩት ባለመሆናቸው ነው በማለት የሰጠው
የሚገኘውን የመራቱ ይዘጣል መብት ሪፖርት የቻለ የንበረት መብት መሆኑን የዘነ
ትኩት ነው፡፡ የሚገኘውን የመራቱ ይዘጣል መብት አለመሆነት ወይም ከይዘጣል
አለመሆናቸል መብት በአትሞች አካል የተከበሩ ከመሆኑም ላይ በእንደ ለዘረ
ይዘጣል ላይ ባለይነቶች አየተቋሙው በለላ ለወ ቤት ለያሱ በእሁኑ ገዢም በሆነ
በፍትሬ በፊርድ አንቀጽ 1178 በተደንገዱ መሠረት የመራቱ ባለይነት
የበቱ ባለቤት የሚሆኑ መሆኑን የሚሰር አካል ለለለለ ነው፡፡

ስላለሁም የሰጠው ተለተ እንደ የመራቱ ባለይነት በመራቱ ላይ የተዋሬውን ቤት
ኤሌ በገንዘብ ወይም በተሰጠቱ ክልሱው የበቱ ባለቤቶት ለሆን ለለማይችል
ተመረዋች ቅዱ ገዢ ዓይነ ወ/ሮ የሚገኘውን የመራቱ እኩ የበቱ ባለቤቶት ለሆን
አይችለም በማለት በተጨማሪ የሚገኘውን የመራቱ እኩም ለተያያዙ አግባብ
የለለው ሁለተኛም የተሰሳት የሚገኘውን ሆኖ ተደርገናል፡፡

ማጠቃለያ

የተከበሩው የፋይራል መቀበ ፍ/ቤት ሰጠ ተለተ በዚህ ተኩት
በተመለከተናቸው ሁሉት ተያያዙ የተነተናቸው የሚገኘውን እንዲያደርግ ተገቢ
የሆነና የሰጠቸው መሰኞቸውን ተከከል
በሆነም፡-

1. እንደ የመራቱ ባለይነት በመራቱ ላይ ለሌ ለወ ቤት እንዳሆሱ
ፍቃድን ለጥቶ ቤቱ በተዋሬበት ሂሳብ ተቋሙው ልማሽ በተዋሬበት
በዚ ተፈጥሯ የሚሆኑውን የአካል ድንጋጌ በተመለከት ይለው ከዚም
ግልጽነት እንደለለውና እንደ ወጥ እንዲሆኑን ተመልከተናል፡፡
2. እንደ ለወ በቀዳ መሆቱ ላይ መብት ለኖረው የሚችለው የመራቱ
በለቤትነት ባለቤት ሁኔታ እንደ መሆት የመንግሥትና የህዝብ
አካል በመነበት እንደለተሞች ባለ ሁኔታ የመራቱ ባለይነቶች
በለይነቶች ላይ ለሌ ለወ ቤት ለያሱ ለነበረ ለይቋሙው በተዋሬው
ወይም ላይ የሚገኘውን መብት እኩም የሚሆኑውን የሚል በቁ የአካል ድጋፍ
የለለው እኩም እንደለው ተገቢበናል፡፡

በአንድ ስው የመሬት ይዘት ገዢ በሌደዕቂው ለይችወም ላላ ስው ሆነ
ቦማሸሪበት ዘዴ የበት በሌቦተኛው መወሰን ያለበት መሬት የግል
በነጋገሩት ዘዴ በወጣው የፍትሏብስር ስት ደንጋኝ መሠረት ብቻ
ሳይሃን በንግዝዎ ወደም በተሳቦት ያልተፈራ ታብረት በለከብዒት መሆን
አይቻልም” በማለው የኤልዎል አገመንግሥቱ ደንጋኝ መሠረታዊ
ነው የሚል በሰጠቃለይ የተደገኘውን ለዝርዝር ጉዳይ ተፈጥሯል
ለማድረግ የሚቀናዣና የመሬት ይዘት መባትን አስገዛ የሚያደ
እምነት ያለው መሆኑን ተረድተናል::

እሁን ስው የኢትዮጵያ የንግሩት መብት አካ የመሬት ይዘት
መባትና የበት በሌቦተኛው መብት መሠረታዊ ልማት የይዘት መብት
በሽያጭ የሚደተሉክና መሆኑና የበት በሌቦተኛው መብት ገን በሽያጭ
የሚተላለፍ መሆኑ ሆኖ ለለ ቅሎቱ ሁሉቱን መብቶች እና የ
በማድረግና ሁኔታ የተለያዩ መሆናቶዎን እንዲማማሪምን በማይገኘ
ሁኔታ በወሰ኱ው ማመልከቱን ተገኘባል::

እኩል የሚደረገውን የኩል ቤት የሚከተሉት የሚደረገውን የኩል ይህንን
በሚገኘው የኩል ቤት ተደርጓል የሚመለከ ነው ይህንን የኩል ይህንን
ሁኔታ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል ይህንን
ሁኔታ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል ይህንን
ሁኔታ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል ይህንን

አንድ በኩል የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል

ከማድረግ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል
ሁኔታ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል
የማድረግ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል
ሁኔታ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል
የማድረግ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል
ሁኔታ የሚደረገውን የኩል ቤት የሚመለከ ነው ይህንን የኩል